

ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ አካባቢ ድጋፎች መርሃግብር

< በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ መረጃን ለማግኘት እና ስለ ሌሎች የድጋፍ ዕድሎች ይመዝገቡ >

ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ ምንድን ነው?

የሲያትል ፓርት በ2019 የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ በ2019 ያቋቋመ ሲሆን በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አጋርነት ለማሳደግ እና በአየር ማረፊያ አካባቢ የሚገኙ ቦታሪክ በሚገባ እንክብካቤ ያልተደረገላቸው ማህበረሰቦች ድጋፎችን ያደርጋል። ፈንዱ ከ2019 እስከ 2023 ባለው ጊዜ \$10 ሚሊዮን መደብ በብሄርና በባህል ስብጥር በሆነው አካባቢ የድምጽ ብክልት ለመቀነስ፣ የአካባቢ ጤና ና ዘለቄታነት መልስ ለመስጠት ይሰራል። የፈንዱ አንደኛ ምዕራፍ በኢኮኖሚያዊ ማገገም ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን በአገስት 2020 ተጀምሯል።

የአካባቢ ድጋፍ

የSKCF በBurien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, SeaTac, እና Tukwila የሚከናወን በአየር ማረፊያ አጠገብ ያሉ ማህበረሰቦች አካባቢን ለማሳደግ የሚያግዝ ፕሮጀክት አዲስ ምዕራፍ ነው። ማህበረሰብ-መር ቡድኖች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ በሚከተሉት ተግባራት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ጥያቄ እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል፡

- የህዝብ ቦታዎች ማሻሻያዎች (ፓርኮች፣ የትምህርት መጫወቻ ሜዳዎች፣ የህዝብ አደባባይ ወይም የፖርት መኖርያ ጣቢያ)
- የመሳሪያዎች ወይም የዕድገት ስራ ተገጣሚዎች
- ወይም የጎረቤት ወይም አካባቢ ተንካባካቢ ፕሮጀክቶች።

SKCF መርሃግብር ስኬታማ አየር ማረፊያ ማህበረሰብ ኢኮሎጂ (ACE) ወደ ተጨማሪ በሲያትል ታኩማ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት (SEA) አካባቢ ያሉት ማህበረሰብ ይበሉት ተደራሽ ያደርጋል። በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ የሚገኙ ማህበረሰቦች ፍትሃዊ ባልሆነ የመሬት አጠቃቀም እና የኢኮኖሚ መፈናቀል ምክንያት አለአግባብ የአካባቢ ጉዳት ደርሶባቸው በቀጣይነት ወደ ደቡብ ተገፍተዋል። ከ COVID-19 ባስተላለው ተጨማሪ የጤናና የኢኮኖሚ ጉዳት በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ከሌላ የካውንቲው አካባቢ ይልቅ ነዋሪዎች አነስተኛ ፓርክና እና የአረንጓዴ ስፍራ ያላቸው በመሆኑ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት አስፈላጊ ሆኗል።

መኸር 2020: የመጀመርያው የ SKCF የአካባቢ ድጋፎች መርሃግብር ምዕራፍ

ፖርቱ አሁን የመጀመርያው የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ አካባቢ ድጋፎች ምዕራፍ የእቅድ ሃሳብ (ፕሮፖዛል) በመቀበል ላይ ነው። ፕሮፖዛል እስከ ዲሴምበር 4 2020 12 ፒኤም መቅረብ አለባቸው። የሚሰጠው ድጋፍ እስከ \$20,000 ሲሆን በ3:1 ተዛማጅነት(ከታች ዝርዝሮችን)ይመልከቱ መሆን አለበት።

ስለ ፈንዱ መረጃዎች

- በዚህ ምዕራፍ \$435,000 ፈንድ ተዘጋጅቷል።
- እስከ \$20,000 መጠየቅ ይቻላል
- ፕሮጀክቶች በህዝብ ሃብት ላይ መሆን አለባቸው።
ፕሮጀክቶቹ በ3:1 መዛመድ አለባቸው ማለት በፖርቱ የሚሰጠው ዶላር ከድጋፍ ተቀባይ ወይም ድጋፍ አጋሮች በሶስት ዶላር የፕሮጀክቱ ዋጋ መዛመድ አለበት። ፓርቱ ይህንን ለማዛመድ የበጎ ፈቃድ ጊዜ፣ የህዝብ በዓላት ተሳታፊዎች፣ የሰዓት ስምምነት፣ የተተክሉ ዛፎች ዕድሜ፣ የካርባን ቅነሳ፣ በዓይነት የተደረጉ ድጋፎች፣ የፕሮጀክት አጋሮች ድጋፍ እና ገንዘብ ጨምሮ የተለያዩ አገባቦችን ይጠቀማል።
- ፕሮፖዛሉን የሚያቀርቡ በ501(c)3 ወይ 501(c)6 መሰረት ለትርፍ ያልተቋቋሙ ወይም በ501(c)3 ፊስካል ስፖንሰር የሚሠሩ የማህበረሰብ ቡድን መሆን አለባቸው።
- ድርጅቱ በኤርፖርት አካባቢ በሚገኙ ማህበረሰቦች የኢኮኖሚ እና አካባቢ ፍትህ ማጣት ላይ የሰራበትን ልምድ ማቅረብ አለበት።
- ድርጅቶቹ ፕሮፖዛላቸውን በጽሁፍ ማቅረብና ከአጥኚ ፓርት በሚካሄደው ውይይት ላይ መሳተፍ አለባቸው።

እንዴት ማመልከት ይቻላል

- በ SKCF የአካባቢ ድጋፎች መርሃግብር ለመዝገብ የሚያስፈልጉ ሁሉም ነገሮች 'Documents' በሚል በውስጥ የሚገኙ ሲሆን ጥያቄዎን ለመጠየቅና መረጃዎችን ለማግኘት በ[VendorConnect](#) እንደ Plan Holder መመዝገብ አለብዎት። ወደ ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ ጥያቄ ገጽ በመሄድ መመዝገብ ይቻላል። (ስለምዝገባ ዝረዝር መመሪያዎችን ለማግኘት [VendorConnect External User Guide](#) ሚሊውን ያንብቡ። ጥያቄን ለመጠየቅ Ask Question" የሚለውን በተን ይንኩ።

የማስገቢያ ዝርዝሮች እና ቀን ገደብ

- ሁሉም ሰነዶች ወደ e-submittals-sa@portseattle.org ኢሜይል መደረግ አለባቸው
- የእቅድ ሃሳብ ለማቅረብ ቀን ገደቡ እስከ ዲሰምበር 4 2020 12 ፕሌም ነው።

የመረጃ መድረኮች

ስለ ፕሮፖዛል ሂደት ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የሽርቶታ መድረኮቹ በአንዱ ላይ ይሳተፉ። በመረጃ መድረኮቹ አመልካቾች VendorConnect ለመጠቀም ቴክኒካል ድጋፍ ማግኘት ወይም ፕሮፖዛሉ እና የማስረከብ ሂደቱን በተመለከተ ጥያቄን ለመጠየቅ ይችላሉ። **እርስዎ በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት የቋንቋ ትርጉም ይቀርባል።** እባክዎ ከታች ያለው ሊንክ በመጠቀም RSVP ያድርጉ። (RSVP በ VendorConnect ላይ አይጠቀሙ።)
<https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program>.

ቀደም ሲል በACE ፈንድ የተደረጉ ፕሮጀክቶች አብነት

ሚድወይ ፓርክ እና የመጫወቻ ቦታ ጥበቃ (Midway Park & Play Area Restoration) – ደስ ሞኒስ ሮተሪ ፋውንዴሽን [Des Moines Rotary Foundation](#), ደስ ሞኒስ- ድጋፍ ወጣቶች እና ቤተሰቦች የሚዝናኑበት ፓርክ ውበትንና የማዝናናት ደረጃውን ከፍ ለማድረግ የሚያስችል ስራ በጎ ፈቃድተኞች ፓርክ ጥገና እንዲካሄዱ ያስቻለ ነው።

ፋርምቦት (Farmbot) – ኢኮቴክ (Ecotech) በከተማ ጋርደን፣ ቁልፍ ቴክኖሎጂ ላባራቶሪ ደስ ሞኒስ- ይህ ፕሮጀክት STEM (ሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ አንጅነሪንግ እና ሂሳብ) እንዲሁም ጤናማ የምግብ ትምህርትን ያጣመረ ሲሆን በደስ ሞኒስ ፓስፊክ ሪጅ አካባቢ ያለው ከፍተኛ ድህነት ያለበት አካባቢ የማህበረሰብ ጋርደን የሚያገለግል ሮቦት አሰራር ለወጣቶች ማስተማርን የሚሰራ ነው።

ነው ፊዩቸርስ ፋርም (New Futures Farm) – ሳውዝ ዌስት ወጣቶችና ቤተሰብ ([Southwest Youth and Family Services](#))፣ ቡሪየን እና ሲታክ- ይህ ፕሮጀክት በቡሪየን እና ሲታክ አካባቢ ያሉ ቤተሰቦችን አነስተኛ ገቢ ባላቸው አካባቢዎች የማህበረሰብ ጋርደን እንዴት ማልማትና መጠበቅ እንደሚቻል በማስተማር ቤተሰቦች ጤናማ የምግብ ትምህርት ይሰጣል።

ሲታክ ኢትኒክ ማህበረሰብ ኢኮሎጂ ግንኙነቶች (SeaTac Ethnic Community Ecology Connections) – ፓርትነር በስራ ([Partner in Employment](#)) ሲታክ- ድጋፍ በሲታክ ከሚገኙ ስደተኞች በባህል ላይ ጠቃሚ ተሳትፎ በማድረግ ስደተኛ ማህበረሰቦች በአካባቢ ትምህርት፣ በማደረጃት እና በማህበረሰብ የጽዳት ተግባራት ማነሳሳት እንዲሁም በአካባቢ ስራዎች በቀጣይነት ለመተግበር የአነስተኛ ቢዝነሶች መጨመርን ተሳቢ ያደረገ ነው።

የፕሮጀክት ሙሉ ዝርዝር ይመልከቱ

ጥያቄዎች?

- ጥያቄ ለመጠየቅ በVendorConnect ይግቡ ወይም በስብሰባ ለመሳተፍ። ሁሉም የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ ዕቅድ ባለቤት ጥያቄዎች መልሶች በ VendorConnect ላይ ይለጠፋሉ። ለመመዝገብ ድጋፍ ለማግኘት VendorConnect External User Guide ይመልከቱ ወይም ቴክኒካል ድጋፍ ለማግኘት በስብሰባ ላይ መገኘት ይችላሉ።
- ስለ መስፈርቶቹ ተጨማሪ ገለጻ ለማግኘት የ FAQs መመልከት ይችላሉ

ዲስክላይመር

ዲስክላይመር: ይህ የፖርቱ ይፋዊ የሚገኝበት ድረ ገጽ አይደለም። ይፋዊ RFP መረጃ እና ይበልጥ አዲስ መሰፈርቶች በፓርቱ VendorConnect system ይገኛሉ።